

በርቀት ለሚካሄዱ ችሎቶች (ሪሞት ሂሮንግስ) ለመከታተል የሚያገለግሉ ጠቃሚ ምክሮች- የኑዛዜ ወይም ውርስ ህጋዊነት ማረጋገጫ ክፍል (ፕሮቤት ዲቪዥን)

ፍርድ ቤቶች በኮቪድ-19 ወይም ኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ምክኒያት ዝግ ናቸው። የፍርድ ቤት ችሎትም በርቀት ሊካሄድ ይችላል። ይህ ማለት ችሎቱን የሚከታተሉት ወደ ፍርድ ቤት በአካል በመምጣት ሳይሆን በቴሌፎን ወይም በቪዲዮ ኮንፈረንስ ይሆናል ማለት ነው። እንዴት መዘጋጀት እንዳለብዎት እንደሚከተለው ይቀርባሉ።

በርቀት የሚካሄዱ ችሎት እንዳለኝ እንዴት ማወቅ እችላለሁ?

ችሎትዎ በርቀት የሚካሄድ እንደሆነ ፍርድ ቤቱ ይነግርዎታል። ኢመይል በመላክ፣ ደብዳቤ በፖስታ በመላክ ወይም በመደወል ሊነግርዎት ይችላሉ።

በርቀት በሚካሄዱ ችሎት እንዴት መሳተፍ እችላለሁ?

በርቀት በሚካሄዱ ችሎት እንዴት መሳተፍ እንደሚችሉ ደረጃ-በደረጃ የሚያሳዩ መመሪያዎች ፍርድ ቤቱ ይሰጥዎታል። በጽሁፍ የተላከልዎ ማስታወቂያ የጠፋብዎ ከሆነ መመሪያዎቹ ይሰጥዎት ዘንድ የኑዛዜ ወይም ውርስ ህጋዊነት ማረጋገጫ ክፍል (ፕሮቤት ዲቪዥን) ዘንድ በሚከተለው ይደውሉ፡

(202) 879-9460

ችሎቱ ከሚካሄድበት ቀን አስቀድሜ ማድረግ የሚገባኝ ነገር አለ?

- ቴሌፎን ወይም ኮምፒውተር ስለሌልዎት በችሎቱ መሳተፍ የማይችሉ ከሆነ ወዲያውኑ ፍርድ ቤቱን ያሳውቁ።
- የህግ እርዳታ ለማግኘት ጠበቃ ማናገር ሊያስፈልግዎ ይችላል።
እርዳታ ሊያደርግልዎ የሚችሉ ነጻ የህግ አገልግሎቶች አቅራቢዎች ዝርዝር [እዚህ](#) ይገኛል። በተጨማሪ፣ በ dcourts.gov/coronavirus "ጠበቃ ለሌላቸው የህግ አገልግሎቶች አቅራቢዎች ዝርዝር" በሚለው በመጫን የህግ አገልግሎቶች አቅራቢዎች ዝርዝር ማግኘት ይችላሉ።
- ማስረጃ፣ ዳኛው ፎቶዎች ወይም ሰነዶች እንዲመረጥ የሚፈልጉ ከሆነ ማስረጃ እንዴት ማቅረብ እንዳለብዎት ዳኛውን ይጠይቁ።
- ምስክሮች፣ በችሎትዎ ምስክር ምስክርነት እንዲሰጥ የሚፈልጉ ከሆነ ዳኛውን ያሳውቁ።
- ማመቻቸትና የቋንቋ ተደራሽነት (አካሞዴሽንስ ኤንድ ላንጉጅ አክሰስ)፣ ለችሎትዎ አስተርጓሚ ወይም ሌላ ማመቻቸት የሚፈልጉ ከሆነ ፍርድ ቤቱን ያሳውቁ።

ለችሎቱ የሚያገለግሉ ጠቃሚ ምክሮች

- ጥቂት ደቂቃዎች ቀደም ብለው ችሎቱን ይቀላቀሉ!
- ኮምፒውተርዎን ወይም ቴሌፎንዎን ይሙሉ (ቻርጅ ያድርጉ)፣ ችሎቱን ለመቀላቀል በቂ ደቂቃዎች እንዳለዎትም እርግጠኛ ይሁኑ። የብቻ (ፕራይቪት) እና ጸጥ ያለ ቦታ ይፈልጉ። የሚቻል ከሆነ ችሎቱ በሚካሄድበት ወቅት ክፍል ውስጥ ብቻዎት ይሁኑ። በሚቻለው መጠን ትኩረትዎ ከሚረብሹ ነገሮች ይቆጠቡ። ክፍሉ ውስጥ ሌሎች ሰዎች ከርስዎ ጋር ካሉ ችሎቱ በሚካሄድበት ወቅት ጸጥ እንዲሉ ይጠይቋቸው።
- እየተናገሩ ካልሆነ ማይክሮፎንዎን ድምጹ-ክል (ሚዩት) ያድርጉ።
- በቴሌፎን ወይም ኮምፒውተርዎ ያሉትን ሁሉም ድምጾች ድምጹ-ክል (ሚዩት) ያድርጉ።
- መዝገቡ ግልጽ ይሆን ዘንድ መናገር ከመጀመሪያ በፊት ስምዎን ይናገሩ። በችሎቱ ያለዎትን ተራ ለይቶ ለማሳወቅ ዝግጁ ይሁኑ (ለምሳሌ፡ ታዛቢ፣ ከሳሽ፣ ተከሳሽ፣ ምስክር፣ ወዘተ)።
- እየተናገሩት ያሉትን ተሳታፊዎች በሙሉ ይሰሙት ዘንድ በዝግታና ግልጽነት ባለው አኳህን ይናገሩ።
- መዘግየት (ላግ) ካጋጠመ ከመናገርዎ በፊት ለአፍታ ያቁሙ (ፖዝ ያድርጉ)። ከቻሉ የጀሮ ማዳመጫ (ሄድሰት ወይም ሄድፎንስ) ይጠቀሙ። እንዲሁ ቢያደርጉ እጆቻችንን ድምጽዎን በበለጠ ነጻ እንዲሆኑ ያስችላል።
- ሌላ ሰው እየተናገረ እያለ ላለመናገር ይሞክሩ። በአንድ ጊዜ መናገር የሚችሉው አንድ ሰው ብቻ ነው። ሌላ ሰው እየተናገረ እያለ ቢናገሩ ዳኛው ሊያዳምጥዎ አይችልም።
- ለችሎቱ የሚጠቀሙባቸው ሁሉንም ሰነዶችዎ ከፊትዎ ያድርጉ።
- ማስታወሻዎች ይወስዱ ዘንድ እስከርቢቶና ወረቀት ይኑርዎት።
- ለችሎትዎ ዝግጁ ካልሆኑ፣ ወይም ጠበቃ ማናገር ቢፈልጉ፣ ችሎቱ ወደ ሌላ ቀን ያራዝምልዎ ዘንድ ዳኛውን መጠየቅ ይችላሉ።
- ችሎቱ በሚካሄድበት ወቅት ድምጽዎ ወይም ቪዲዮዎ ቢረጋ (ፍሪዝ ቢሆን)፣ የቴክኒክ ችግሮች እንዳለብዎ ለማሳወቅ የውይይት ባህሪን (ቻት ፊቸር) ይጠቀሙ ወይም የጸሀፊ ቢሮ (ክሊርክስ አፊስ) ዘንድ ይደውሉ።

በቪዲዮ ለሚካሄዱ ችሎቶች የሚያገለግሉ ልዩ ጠቃሚ ምክሮች

- (ለተጨማሪ መረጃ እዚህ ይጫኑ)
- ቀደም ብለው የፍርድ ቤቱ የችሎት ሶፍትዌር የሆነውን ዌብኤክስን (WebEx) በማውረድ (ዳውንሎድ በማድረግ) ይሞክሩት! ፍርድ ቤቱ ችሎቱ ከመጀመሩ አስቀድሞ የዌብኤክስ ሊንክ ይሰጥዎታል።
 - ካሜራው በአይንዎ ልክ (አይ ለሽል) ያስተካክሉት። ቴሌፎንዎን እየተጠቀሙ ከሆነ ቴሌፎኑን ሳይይዙ ይመለከቱት ዘንድ አስደግፈው ያስቀምጡት።
 - ሲናገሩ ወደ ካሜራው ይመልከቱ፣ በቪዲዮው ከመንቀሳቀስም ይቆጠቡ።
 - ወደ ፍርድ ቤት ሲመጡ የሚለብሱት አይነት ልብስ ይልበሱ።
 - ከኋላዎ ብሩህ መብራቶች በሌለው በደንብ ብርሃን ባለው ክፍል ውስጥ ይቀመጡ።
 - የሚቻል ከሆነ ከፊት ለፊቱ የሚቀመጡበት ባዶ ግድግዳ ይፈልጉ። ዳኛው ሁሉንም በስክሪንዎ የሚኖረው ስለሚመለከቱ ትኩረት የማይረብሽ ቦታ ይምረጡ።